



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፳፯
አዲስ አበባ የካቲት ፱ ቀን ፲፱፻፺፪

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

6th Year No. 27
ADDIS ABABA - 9th March, 2000

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩፻፺፱/፲፱፻፺፪ ዓ.ም.
የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች ፈቃድ
አሰጣጥና ምዝገባ አዋጅ ገጽ ፩ሺ፪፻፷፬

CONTENTS

Proclamation No. 199/2000
Federal Courts Advocates Licensing and Registration
Proclamation Page 1264

አዋጅ ቁጥር ፩፻፺፱/፲፱፻፺፪

በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስለሚሠሩ ጠበቆች ፈቃድ አሰጣጥና ምዝገባ የወጣ አዋጅ

የጥበቅና አገልግሎት በሕግ ሙያ የሠለጠነና ሰፊ ልምድ ያለው፣ የፍርድ ቤት አሠራርን ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ የታማኝነት፣ የቅንነትና የእውነተኝነት መንፈስን የተላበሰ ሰው ለሕግ የበላይነትና ለፍትሕ መስፈን ከፍተኛ አካላት ጎን በአጋዥነት የሚሰለፍበት ሙያ በመሆኑ፡

በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ለመሥራት የሚችሉ ጠበቆችን ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ ሁኔታ በተሟላ መልኩ በሕግ መደንገግ በማስፈለጉ፡

የጥበቅና ሥራ የሚሠሩ ሰዎችን የሙያ ብቃት ደረጃ ከሚሰጡት አገልግሎት ጋር የተመጣጠነ ለማድረግ በሥራው ለመሠማራት የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ከፍ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፡

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

ክፍል አንድ ጠቀላላ

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች ፈቃድ አሰጣጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር ፩፻፺፱/፲፱፻፺፪” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡

፩. «ፍርድ ቤት» ማለት የፌዴራል ፍርድ ቤቶችንና መስል የዳኝነት አካላትን ያጠቃልላል።

PROCLAMATION NO. 199/2000 A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE LICENSING AND REGISTRATION OF ADVOCATES PRACTICING BEFORE FEDERAL COURTS

WHEREAS, advocacy is a profession wherein a person trained and experienced in law, fully aware of judicial proceedings and dictated by the spirit of loyalty, sincerity and genuineness and works in cooperation with the judicial organs for the rule of law and prevalence of justice;

WHEREAS, it is deemed essential to regulate, exhaustively, the licensing and registration of advocates practicing before federal courts;

WHEREAS, it has become necessary to upgrade the criteria required for practicing advocacy with a view of harmonizing the professional competence of advocates with the services they render;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART ONE General

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Federal Courts Advocates’ Licensing and Registration Proclamation No. 199/2000.”

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context requires otherwise:

1) “Court” means federal courts and quasi-judicial organs;

የንዱ ዋጋ 4.40
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፻፩
Negarit G.P.O.Box 80,001

- ፪. «ጥብቅና አገልግሎት» ማለት የገንዘብ ክፍያ በመቀበል፣ ወይም ወደፊት የሚገኝ ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት ሲባል ወይም ያለክፍያ ፍ/ቤት ፊት ሊቀርብ የሚችል ማናቸውንም ዓይነት የውል ስምምነት፣ የድርጅት ማቋቋሚያ፣ ማሻሻያ ወይም ማፍረሻ ሰነድ ወይም ለፍ/ቤት የሚቀርብ ሰነድ ማዘጋጀትን፣ ሦስተኛ ወገኖችን በመወከል በፍ/ቤት ፊት ቀርቦ መከራከርን እና ማናቸውንም ዓይነት የሕግ ምክር አገልግሎት መስጠትን ያጠቃልላል።
- ፫. «ጠበቃ» ማለት የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ለመስጠት ስሙ በመዝገብ የተመዘገበ የሕግ ባለሙያ ነው።
- ፬. «የሕግ ጉዳይ ጸሐፊ» ማለት የሕግ ምክርና አስተያየትን በመስጠትና ሕግ ነገ ሰነዶችን በማዘጋጀት ጠበቃውን የሚያግዝ ሰው ነው።
- ፭. «የጠበቃ ረዳት» ማለት በጠበቃው ሥር በመሆን በጠበቃው የተዘጋጁ የክስ ማመልከቻዎችን ለፍርድ ቤት በማቅረብ ፋይል የሚያስከፍት፣ ከፍርድ ቤት የሚወጡ መጥሪያዎችን ትእዛዞችን እና የፍርድ ግልባጮችን በማውጣት ለሚመለከታቸው ሰዎች የሚያደርስ ሰው ነው።
- ፮. «ደንበኛ» ማለት ስለራሱ ወይም ስለሌላ ሰው ጉዳይ ማንኛውንም የጥብቅና አገልግሎት ለማግኘት ከጠበቃ ጋር የተዋዋለ ወይም የጉዳዩን ፍሬ ነገር ለጠበቃ ያስረዳ ሰው ነው።
- ፯. «ሚኒስቴር» ወይም «ሚኒስትር» ማለት እንደቅደም ተከተሉ የፍትሕ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው።
- ፰. «መዝገብ» ማለት ጠበቆች የሚመዘገቡበትና በሚኒ ስቴሩ የሚጠበቅ ሪከርድ ነው።
- ፱. «ሰው» ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

ክፍል ሁለት

ስለፈቃድ አሰጣጥ ሁኔታ እና ስለጠበቆች ምዝገባ

ፈቃድ ስለማስፈለግ

- ፩. የጥብቅና አገልግሎት ለመስጠት የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የጥብቅና ፈቃድ ሊኖረው ይገባል።
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው ቢኖርም የሚከተሉት ሰዎች ያለጥብቅና ፈቃድ አገልግሎት መስጠት ይችላሉ፡
 - ሀ) ስለራሱ ጉዳይ የሚከራከር ሰው፤
 - ለ) ያለክፍያ ለትዳር ንደኛው፣ ለወላጆቹ፣ ለልጆቹ፣ ለእያቶቹ፣ ለእህቱ፣ ለወንድሙ እንዲሁም ሞግዚት ወይም አሳዳሪ ለሆነለት ሰው የሚከራከር ሰው፤
 - ሐ) ከሥራው ጋር በተያያዘ ጉዳይ የሚከራከር የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ፤
 - መ) የግል ድርጅትን ወይም ከባንዮን በፍርድ ቤት ለመወከል ሥልጣን ተሰጥቶት የድርጅቱን ወይም የከባንዮውን ጉዳዮች በሚመለከት የሚከራከር ማንኛውም የድርጅት ኃላፊ ወይም ሸሪክ፤
 - ሠ) የመንግሥት መሥሪያ ቤትን ወይም የልማት ድርጅትን በሚመለከት የሚከራከር ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የልማት ድርጅት ባለሥልጣን ወይም ኃላፊ ወይም በእርሱ የተወከለ ሰው፤
 - ረ) ማንኛውም የሠራተኛ ማኅበር መሪ ወይም ማኅበሩ የሚወክለው ሰው።

- 2) “Advocacy Service” means the preparation of contracts, memorandum of association, documents of amendment or dissolution, of same, or documents to be adduced in court, litigation before courts on behalf of third parties, and includes rendering any legal consultancy services for consideration or without consideration, or for direct or indirect future consideration.
- 3) “Advocate” means a lawyer whose name is registered in a register in order to render advocacy services.
- 4) “Law Clerk” is a person who assists an advocate in the drawing up of legal documents and rendering of legal advice;
- 5) “Advocate Assistant” means a person who, under the guidance of an advocate, opens files of claims prepared by the advocate in the court of law and receives summons, orders and copies of judgments from courts and delivers same to the concerned persons;
- 6) “Client” means a person who enters into contracts with an advocate to obtain advocacy services for himself or for a third party or who tells the facts of the case to an advocate;
- 7) “Ministry” or “Minister” means the Ministry or Minister of Justice respectively;
- 8) “Register” means a record wherein advocates are registered and kept by the Ministry;
- 9) “Person” means any natural or juridical person.

PART TWO

Licensing and Registration of Advocates

3. Requirement of License

- 1) Any Ethiopian who wishes to render advocacy services shall hold a license.
- 2) Notwithstanding the provisions of Sub-Article (1) of this Article the following persons may render advocacy services without a license:
 - (a) a person who pleads his own case;
 - (b) a person who pleads, without payment the causes of his/her spouse, parents, children, grandparents, sisters, brothers or of a person to whom he is a tutor or guardian;
 - (c) a federal prosecutor pleading in his official capacity;
 - (d) a head or a shareholder or a partner of a private organization or company who pleads the cause of the organization or company holding a power of attorney to represent such organization or company in court,
 - (e) an official of a public body or a public enterprise or a person designated by him who pleads the actions of such public body or public enterprise;
 - (f) any trade union leader or a person designated by the union.

- ፬. ፈቃድ ለማግኘት ስለሚቀርብ ማመልከቻ
 - ፩. የጥብቅና ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ ለዚህ ተግባር በሚኒስቴሩ በተዘጋጀ ቅጽ ተሞልቶ ይቀርባል።
 - ፪. አመልካች ከማመልከቻው ጋር የሚከተሉትን ሰነዶች ማቅረብ ይኖርበታል፡
 - ሀ) የትምህርት ማስረጃውን፤
 - ለ) ከቀድሞ አሠሪው ስለ ሥነምግባሩ ወይም ስለ ሥራ አፈጻጸሙ የሚገልጽ ደብዳቤ፤
 - ሐ) እንደአስፈላጊነቱ ፈቃድ ለማግኘት የሚሰጠውን የሙያ መግቢያ ፈተና ማለፉን የሚያሳይ ማስረጃ፤
 - መ) የፈቃድ ክፍያ መፈጸሙን የሚያሳይ ማስረጃ፤
 - ሠ) የሙያ ኃላፊነት መድን ዋስትና መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ፤
 - ረ) ሌሎች በሚኒስቴሩ የሚጠየቁ ማስረጃዎች፤ ማቅረብ አለበት።
 - ፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) (ሐ) የሚቀርብ ሠርተ ፊኬት ዋጋ የሚኖረው ፈተና ማለፉ በታወቀ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ከቀረበ ብቻ ነው።
 - ፬. ፈቃድ ስለመስጠት
 - ፩. ሚኒስቴሩ የጥብቅና ፈቃድ ማመልከቻ በአንቀጽ ፬ መሠረት ተሟልቶ ሲቀርብለት ከ፴ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ተገቢውን ውሳኔ መስጠት አለበት።
 - ፪. በፈቃዱ ላይ የሚጠቀሱት የሚከተሉትን ይጨምራል፡
 - ሀ) የጠበቃውን ሙሉ ስምና ዜግነት፤
 - ለ) መደበኛ የመኖሪያና የሥራ አድራሻ፤
 - ሐ) የፈቃዱን ዓይነት፤
 - መ) የፈቃድ ሰጭውን ስምና ፊርማ።
 - ፫. ቋሚ ሥራ ላለው ሰው የጥብቅና ፈቃድ አይሰጥም።
 - ፭. የፈቃድ እድገት
 - ፩. የጥብቅና ፈቃድ በያሙቱ መታደስ አለበት።
 - ፪. ፈቃድ ለማሳደስ የሚቀርብ ማመልከቻ ፈቃዱ የሚያገለግልበት የአንድ ዓመት ጊዜ ከማለቁ ከአንድ ወር በፊት መቅረብ አለበት።
 - ፫. አመልካች በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው ደንብ የሚወሰነውን የማሳደሻ ክፍያ ይከፍላል።
 - ፮. የፈቃድ ዓይነቶች

በሚኒስቴሩ የሚሰጡ የሚከተሉት ሦስት ዓይነት የጥብቅና ፈቃዶች ይኖራሉ፡

 - ሀ) የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የጥብቅና ፈቃድ፤
 - ለ) የፌዴራል ማናቸውም ፍርድ ቤት ጥብቅና ፈቃድ፤ እና
 - ሐ) የፌዴራል ልዩ የጥብቅና ፈቃድ።
 - ፯. የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጥብቅና ፈቃድ

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የጥብቅና ፈቃድ ይሰጠዋል፡

 - ፩. በሕግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም በሕግ በዲፕሎማ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ሕጎች የሚያውቅና በሙያው በያንስ የአምስት ዓመት ልምድ ያለው ወይም በሕግ በዲግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ሕጎች የሚያውቅና በሙያው በያንስ የሁለት ዓመት ልምድ ያለው፤
 - ፪. ለፍትሕ ሥራ አካሄድ መልካም ሥነ ምግባር ያለው፤
 - ፫. ለደረጃው የሚሰጠውን የጥብቅና መግቢያ ፈተና ያለፈ፤

- 4. Application for License
 - 1) An application for advocacy license shall be made in a form designed for such purpose by the Ministry.
 - 2) The applicant shall submit the following documents together with his application:
 - (a) credentials;
 - (b) a letter from his former employer regarding the applicant's conduct or performance;
 - (c) evidence showing that the applicant has passed the entry examination set for the license he applies for as deemed necessary;
 - (d) evidence showing that the applicant has paid the required fee;
 - (e) such other information required by the Ministry.
 - 3) A certificate produced in accordance with Sub-Article 1(c) of this Article shall be valid only where it is produced within one year as of the date of knowledge of passing the exam.
- 5. Issuance of License
 - 1) where the Ministry finds that the application made for a license is in full compliance with the provisions of Article 4 of this Proclamation, it shall render its decision within a period of not more than thirty days.
 - 2) The license shall include the following particulars:
 - (a) the name and nationality of the advocate;
 - (b) addresses of the advocate's residence and place of business;
 - (c) type of the license; and
 - (d) name and signature of the issuing officer.
 - 3) A license may not be issued to a person who has another permanent job.
- 6. Renewal of License
 - 1) A license shall be renewed annually.
 - 2) An application for renewal of a license shall be submitted one month before the expiry of the one year period for which it is issued.
 - 3) An applicant shall pay the renewal fee determined by a regulation to be issued in accordance with this Proclamation.
- 7. Types of License

There shall be the following three types of license to be issued by the Ministry:

 - (a) a federal first instance court advocacy license;
 - (b) federal courts advocacy license; and
 - (c) a federal court special advocacy license.
- 8. A Federal First Instance Court Advocacy License

Any Ethiopian who fulfils the requirements specified hereinunder shall be issued with a federal first instance court advocacy license:

 - 1) where he has a diploma in law from a legally recognized educational institution, knows the basic laws of Ethiopia and has a minimum of five years relevant experience; or has a degree in law, knows the basic laws of Ethiopia and has a minimum of two years relevant experience;
 - 2) whose code of conduct is suitable for assisting in the proper administration of justice;
 - 3) who has passed the advocacy entrance examination set for the license applied for;

፩. ምግባረ ብልሹነትን በሚያመለክት ወንጀል ተከሶ ያልተቀጣ፤
፪. የሙያ የኃላፊነት መድገን ዋስትና መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ ያቀረበ ።

፫. የፌዴራል ማናቸውም ፍርድ ቤት የጥብቅና ፈቃድ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፌዴራል ማናቸውም ፍርድ ቤት የጥብቅና ፈቃድ ይሰጠዋል ፡

- ፩. በሕግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም በሕግ ዲግሪ የተመረቀ ፡ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ሕጎች የሚያውቅና በሙያው ቢያንስ የአምስት ዓመት ልምድ ያለው፤
- ፪. ለፍትሕ ሥራ አካሄድ መልካም ሥነ ምግባር ያለው ፡
- ፫. ለደረጃው የሚሰጠውን የጥብቅና መግቢያ ፈተና ያለፈ ፡
- ፬. ምግባረ ብልሹነትን በሚያመለክት ወንጀል ተከሶ ያልተቀጣ ፡
- ፭. የሙያ የኃላፊነት መድገን ዋስትና መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ ያቀረበ ።

፮. የፌዴራል ልዩ የጥብቅና ፈቃድ
፩. የኅብረተሰቡን አጠቃላይ መብትና ጥቅም ለማስከበር የሚሟገትና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ፡ የፌዴራል ልዩ የጥብቅና ፈቃድ ይሰጠዋል ፡

- ሀ) በሕግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም በሕግ በዲግሪ የተመረቀ ፡ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ሕጎች የሚያውቅና በሙያው ቢያንስ የአምስት ዓመት ልምድ ያለው ፡
- ለ) ከሚወክለው የኅብረተሰብ ክፍል ወይም ደንበኛ ምንም ዓይነት ክፍያ የማይቀበል ፡
- ሐ) ፀባዩ ይህን ኃላፊነት ለመቀበል ተስማሚ የሆነ ፡
- መ) ምግባረ ብልሹነትን በሚያመለክት ወንጀል ተከሶ ያልተቀጣ ።

፪. የጥብቅና ፈቃድ ያለው ማንኛውም ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተገለጹትን የሚያሟላ ከሆነ ልዩ የጥብቅና ፈቃድ ሳያስፈልገው አገልግሎት መስጠት ይችላል። ነገር ግን ይህን ግልጋሎት ከመስጠቱ በፊት ሚኒስቴሩን ማስታወቅ አለበት ።

፫. ሚኒስቴሩ ስለ ልዩ የጥብቅና ፈቃድ አሰጣጥ ፡ በፈቃዱ ስለሚሰጠው አገልግሎት ዓይነት ፡ የአገልግሎት ጥራት እና ስለ ባለፈቃዶች ሥነ ምግባር ዝርዝር መመሪያ ያወጣል።

፬. ለጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተና ስለመቀመጥ

- ፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳ እና ፱ መሠረት የጥብቅና ፈቃድ የሚጠይቀውን መስፈርት የሚያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፈተና መመዝገቢያ ክፍያ ፈጽሞ የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተና መውሰድ ይኖርበታል ።
- ፪. በኢትዮጵያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ውስጥ በሕግ ቢያንስ በረዳት ፕሮፌሰርነት ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሮት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እና ከዚያ በላይ በዳኝነት ወይም ዓቃቤ ሕግነት ወይም በታወቁ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች በሕግ አማካሪነት እና ነገረ ፈጅነት ቢያንስ ለአምስት ዓመት ያገለገለ ማንኛውም ሰው ሥራውን በለቀቀ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የጥብቅና ፈቃድ ማመልከቻ ካቀረበ የጥብቅና መግቢያ ፈተና እንዲወሰድ አይገደድም ።

- 4) who is not convicted and sentenced in an offense showing an improper conduct; and
- 5) who provides a document showing that he has entered a professional indemnity insurance policy.

9. *Federal Courts Advocacy License*
Any Ethiopian who fulfills the requirements specified hereunder shall be issued with advocacy license of Federal Courts of all levels :

- 1) where he has a degree in law from a legally recongized educational institution, knows the basic laws of Ethiopia and has a minimum of five years relevant experience;
- 2) whose code of conduct is suitable for assisting in the proper administration of justice;
- 3) who has passed the advocacy entrance examination set for the license applied for;
- 4) who is not convicted and sentenced in an offense showing an improper conduct;
- 5) who provides documents showing that he has entered a professional Indemnity Insurance Policy.

10. *Federal Court Special Advocacy License*

- 1) Any Ethiopian who defends the general interests and rights of the society and who fulfills the requirements specified hereunder shall be issued with a federal court special advocacy license;
 - (a) where he has a degree in law from a legally recongized educational institution knows the basic laws of Ethiopia and has a minimum of five years relevant experience;
 - (b) who may not receive any kind of reward from a section of a society;
 - (c) whose character is suitable for shouldering such responsibility;
 - (d) who is not convicted and sentenced in an offense showing an improper conduct.
- 2) Any person who has an advocacy license and meets the requirements specified in the provisions of sub-Article(1) of this Article may render advocacy services without a special advocacy license. However, he shall notify the Ministry before rendering such a service.
- 3) The Ministry shall issue detailed directives relating to the issuance of special advocacy license, the type and quality of services to be rendered through the license, and code of conduct of the license holders.

11. *Sitting for Advocacy Entrance Examination*

- 1) Any Ethiopian who fulfills the requirements of Articles 8 and 9 of this proclamation and wishes to obtain an advocacy license shall, take the advocacy entrance exam having paid the registration fee for same.
- 2) Any person who has taught law in Ethiopian higher educational institutions at least as an assistant professor or has served, holding a degree in law, at least for five years as a judge or public prosecutor in a federal high court or above, or as a legal consultant and attorney in known government organs and public enterprises may not be required to take an examination, where he applies for a license within a period of one year from the termination of his employment.

፲፪. የመድን ዋስትና ስለመግባት

፩. የፌዴራል ፍርድ ቤት ጠበቃ ወይም የጥብቅና አገልግሎት ድርጅት የሙያ ኃላፊነት መድን ዋስትና መግባት ይኖርበታል። አፈጻጸሙ ሚኒስትሩ የፌዴራል ፍ/ቤት ጠበቆች የመድን ዋስትና መግባትን በተመለከተ በቂ ጥናት በማድረግ ለሚኒስትሮች ም/ቤት አቅርቦ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ይወሰናል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣው ዝርዝር የአፈጻጸም ደንብ በሥራ ላይ እስከሚውልበት ጊዜ ድረስ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰ ንዑስ አንቀጽ (፭) እና አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፭) ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

፲፫. ቃለ መሐላ ስለመፈጸም

ማናኛውም ፈቃድ የሚሰጠው ጠበቃ የሚከተለውን ቃለ መሐላ በጽሑፍ ያረጋግጣል፡

እኔ _____ ዛሬ _____ ቀን _____ ፲፱፻፺፯

ዓ.ም ከሚኒስቴር ም/ቤቱ የጥብቅና ፈቃድ ስቀበል በሙያዬ በቅንነትና በታማኝነት በመሥራት የምወክላቸውን የደንበኞቼን ጥቅም ሕግ በሚፈቅደው መጠን ላስከብር፤ ከተከራካሪ ዎቼና ከሙያ ባልደረቦቼ ጋር በመግባባት ልሠራ እና ለፍርድ ቤቶች ተገቢውን ክብር በመስጠት ለሕግ መከበር አጋዥ ለመሆን ቃል እገባለሁ።

፲፬. ፈቃድን ስለመመለስ

፩. ማናኛውም ጠበቃ ከሙያው ውጭ በሆነ ሥራ በዋናነት የተሰማራ እንደሆነ ወይም በሌላ በማናቸውም ምክንያት ሙያዊ አገልግሎት ለመስጠት ያልቻለ እንደሆነ ፈቃዱን እንደሁኔታው ለተወሰነ ጊዜ ወይም በቋሚነት ለሚኒስቴሩ ይመልሳል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ፈቃዱን የመለሰ ጠበቃ ፈቃዱን እንዲመልስ ያስገደደው ምክንያት እንዳጠቃ ወይም እንደተወገደ ከሥራው ተለይቶ በቆየበት ጊዜ በሥነ ምግባር ጉድለት ሊያስጠይቀው የሚችል ጥፋት ካልፈጸመ ፈቃዱን ሊወስድ ይችላል።

፲፭. ፈቃድን ስለማገድ ወይም ስለመሠረዝ

፩. ይህን አዋጅ ወይም በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎችን ወይም የጠበቆች የሥነ ምግባር ደንብን የጣሰ ጠበቃ እንደሁኔታው ፍቃዱ ሊታገድ ወይም ሊሰረዝ ይችላል።

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ሚኒስቴሩ ከሚከተሉት ሁኔታዎች በአንዱ ፈቃድን ሊሰረዝ ይችላል፡

- ሀ) ፈቃዱ የተገኘው በማታለል ወይም የሀሰት ማስረጃ ወይም መግለጫ በማቅረብ እንደሆነ፤
- ለ) ለጥብቅና ሙያ ብቃት የሌለው መሆኑን በሚያሳይ የወንጀል ድርጊት ተከሶ ጥፋተኝነቱ የተረጋገጠ እንደሆነ፤
- ሐ) ከተሰጠው የጥብቅና ፈቃድ ደረጃ በላይ ሲሠራ የተገኘ እንደሆነ፤
- መ) በማናኛውም ዓይነት የማጭበርበር ድርጊት ወይም የሙያ ሥነ ምግባሩን በከባድ ሁኔታ በመተላለፍ የጥብቅና ሥራ ማካሄዱ የተረጋገጠ እንደሆነ፤
- ሠ) ከጥብቅና ሙያ በታገደበት ወቅት የጥብቅና ሙያ አገልግሎት መስጠቱ የተረጋገጠ እንደሆነ፤

12. Entrance into Professional Indemnity Insurance

1) An advocate of a Federal Court or a law firm shall enter into professional indemnity insurance. The amount of insurance to be entered into and other particulars shall be determined by Regulations to be issued by the Council of Ministers

2) Entrance into professional indemnity insurance specified, as a requirement, under Articles 8(5) and 9(5) of this proclamation shall not be applicable until the Council of Ministers issues the Regulations pursuant to sub-Article(1) of this Article.

13. Taking an Oath

Any advocate shall take in writing the following oath:

I.....when taking this license from the Ministry this...day of....19...., promise that I will, with honesty and good faith defend the causes of my clients in accordance with the law, work with understanding with my opponents and colleagues, and give due respect to courts and be helpful for/to the rule of law.

14. Returning a License

1) Any advocate shall return his license to the Ministry temporarily or permanently, as the case may be, where he is mainly engaged in an activity out side his profession or is not in a position to render his services on any other ground.

2) An advocate who has returned his license in accordance with Sub-Article (1) of this Article may, re-take same upon termination or removal of the cause which compelled him to return his license, provided that he has not committed any fault which would make him liable for breach of discipline.

15. Suspension or Revocation of License

1) A license may be suspended or revoked, as the case may be, where an advocate violates this Proclamation or regulations and directives issued in accordance with this Proclamation, or Advocates' Ethical Regulations.

2) Without prejudice to the generality of Sub-Article (1) of this Article the Ministry may revoke a license on one of the following grounds:

- (a) where the license is obtained with fraud/deceit or by producing falsified document or information;
- (b) where the advocate is charged with an offense showing his incompetence to continue practicing and found guilty thereof;
- (c) where the advocate is found practicing in a court for which he is not licensed;
- (d) where it is ascertained that he is found practicing by any sort of deceitful activity or in a gross transgression of Advocates' Ethical Regulation;
- (e) where he is found practicing advocacy while suspended;

- ረ) ለራሱ ወይም ለሌላ ጠበቃ በአገናኝ አማካይነት ሥራ ለማስገኘት ገንዘብ የሰጠ ወይም ለመስጠት የሞከረ እንደሆነ፤
 - ሰ) ከጥብቅና ሙያ ጋር በግልጽ የሚጋጭ ወይም የማይጣጣም ተጨማሪ ሥራ ሲያከናውን የተገኘ እንደሆነ።
- ፫. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ማኒስቴሩ ከሚከተሉት ሁኔታዎች በአንዱ ፈቃድን ሊያግድ ይችላል።
- ሀ) ያለበቂ ምክንያት ፈቃዱን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ መሠረት ያላሳደሰ እንደሆነ፤
 - ለ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተመለከተውን በመተላለፍ የሕግ ጉዳይ ጸሐፊ ወይም የጠበቃ ረዳት አድርጎ ያሠራ እንደሆነ።

፲፮. ስለመመዘገብ

- ፩. ፈቃድ የተሰጠውን ጠበቃ ስምና ዜግነት ፣ የፈቃድ ዓይነት፣ መደበኛ የመኖሪያና የሥራ አድራሻውን እና ሌሎች በማኒስቴሩ የሚጠየቁ አስፈላጊ መረጃዎች የሚይዝ መዘገብ ይኖረዋል።
- ፪ ስሙ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ሥር በተመለከተው መዘገብ ውስጥ ያልገባ ሰው የጥብቅና አገልግሎት መስጠት አይችልም።
- ፫. መዘገቡ ለሕዝብ ግልጽ የሆኗል።

፲፯. ከጠበቃው ጋር የሚሠሩ ሰዎችን ስለመመዘገብ

- ፩. ማንኛውም ጠበቃ ወይም የጥብቅና አገልግሎት ድርጅት በሥራው የሚያግዙትን የሕግ ጉዳይ ፀሐፊዎች፣ የጠበቃ ረዳቶች ፣ ፀሐፊዎች ፣ የሌሎች ሠራተኞች ስም እና የሥራ ኃላፊነት ማኒስቴሩ ለዚህ ጉዳይ ለመደበው ባለሥልጣን በጽሑፍ በማሳወቅ ያስመዘግባል።
- ፪. ማንኛውም ጠበቃ ከማኒስቴሩ ወይም በእርሱ ከተወከለ ባለሥልጣን ፈቃድ ሳያገኝ፡
 - ሀ) ከመዘገብ ስሙ የተፋቀን፤
 - ለ) ከጥብቅና ሙያ አገልግሎት የታገደን፤
 - ሐ) በዲ.ሲ.ፕሊን ጥፋት ከመሥሪያ ቤቱ የተባረረን ሰው፤
 - መ) ምግባረ ብልሹነትን በሚያመለክት ወንጀል ተከሰሶ የተፈረደበትን ወይም፤
 - ሠ) በመንግሥት ሥራ ተቀጥሮ የሚሠራን ሰው፤ በጠበቃ ረዳትነት ወይም በሕግ ጉዳይ ፀሐፊነት መቅጠር አይችልም።
- ፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የሕግ ትምህርት ወይም ሥልጠና ወይም ልምድ የሌለው ሰው በሕግ ጉዳይ ፀሐፊነት ሊቀጠር አይችልም።

፲፰. የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ድርጅትን ስለመመዘገብና ፈቃድ ስለመስጠት

- ፩. የጥብቅና ሙያ ድርጅት ለማቋቋም የሚፈልጉ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ጠበቆች ለማኒስቴሩ በጽሑፍ ማመልከት ይችላሉ።
- ፪. በዚህ አዋጅ መሠረት የሚቋቋመው ድርጅት የንግድ ማኅበር ያልሆነ ኃላፊነቱ ያልተወሰነ ማኅበር ይሆናል።
- ፫. ማኒስቴሩ ወይም እርሱ የወከለው ባለሥልጣን የድርጅት ማቋቋሚያ ሠነዱን ከመረመረ በኋላ የድርጅቱ መቋቋም፡
 - ሀ) የጠበቆችን የሥነ ምግባር ደንብ የማይጥስ፤
 - ለ) የደንበኞችን ወይም የሦስተኛ ወገኖችን ጥቅም የማይጎዳ፤
 መሆኑን ሲያምን ስሙን በመዘገብ አስገብቶ ፈቃድ ይሰጠዋል።

- (f) where he gives or attempts to give money to a person with a view of securing a job for himself or another advocate, through intermediary;
 - (g) where he carries out additional activity which is obviously conflicting or inconsistent with his profession.
- 3) Without prejudice to the generality of Sub-Article (1) of this Article the Ministry may suspend a license on one of the following grounds:
- (a) where he fails, without good cause, to renew his license in accordance with Article 6 of this Proclamation;
 - (b) where he employs persons not permitted to practice as a law-clerk or advocate assistant in violation of Sub-Article (2) of Article 17 of this Proclamation.

16. Registration

- 1) There shall be a Register in which the name and nationality of the advocate, license type, normal residence and usual place of business of the advocate and such other particulars required by the Ministry are registered;
- 2) No person may render advocacy service unless he is registered in the Register specified in Sub-Article (1) of this Article;
- 3) The Register shall be open to the public.

17. Registration of persons working with the Advocate

- 1) Any advocate or a law firm shall notify in writing to an official assigned, by the Ministry, for registration of the names and responsibilities of secretary typists, law clerks, assistant advocates and other employees working under his supervision.
- 2) Any advocate may not, without a prior consent of the Minister or an official designated by him, employ the following persons as assistant advocate or a law clerk:
 - (a) a person whose name is removed from the Register;
 - (b) a person suspended from practicing advocacy;
 - (c) a person dismissed from office due to disciplinary infringement;
 - (d) a person charged for and convicted in an offense of improper conduct; or
 - (e) a public servant.
- 3) without prejudice to the provisions of Sub Article (2) of this Article, a person who has no legal education, training or experience may not be employed as a law clerk;

18. Registration and Licensing of Law Firms

- 1) Any two or more advocates who wish to form a law firm may apply in writing to the Ministry.
- 2) The nature of the firm shall be a non-business organization, the liability of which is unlimited.
- 3) The Ministry or an official designated by it shall, after examining the memorandum of association of the firm, enter its name in the registry and issue license where it believes that the formation of the firm:
 - (a) does not breach the advocates' code of conduct;
 - (b) is not prejudicial to the interests of its clients or to third parties.

፱. ስለጥብቅና ሙያ ድርጅት ፈቃድ አሰጣጥ እና ከዚሁ ጋር ስለተያያዙ ጉዳዮች በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ መመሪያ በዝርዝር ይወሰናል ።

ከፍል ሦስት
አስፈጻሚ አካላት

፲፱. የሚኒስቴሩ ሥልጣንና ተግባር
ሚኒስቴሩ ፡

- ፩. የጥብቅና ፈቃድ ይሰጣል ፣ ጠበቆችን ይመዘግባል ፣ የጥብቅና ፈቃድን ያድሳል ፣ ያግዳል ፣ ይሠርዛል ።
- ፪. በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ደንብ በሚወሰነው መሠረት ለሚሰጠው አገልግሎት ክፍያ ያስከፍላል ።

፳. የጥብቅና ፈቃድ ገምጋሚ ኮሚቴ

- ፩. የሚከተሉት አባላት የሚኖሩት የጥብቅና ፈቃድ ገምጋሚ ኮሚቴ (ከዚህ በኋላ “ኮሚቴው” እየተባለ የሚጠራ) ይኖራል፡
 - ሀ) የሚኒስቴሩ ሁለት ተወካዮች ፣
 - ለ) የጠበቆች ማኅበር ሁለት ተወካዮች ፣
 - ሐ) የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ተወካይ ።
- ፪. የአንድ አባል የሥራ ዘመን ሁለት ዓመት ሲሆን ፣ የኮሚቴው ሰብሳቢ ከአባላቱ ውስጥ በሚኒስትሩ ይሰየማል።

፳፩. የኮሚቴው ሥልጣንና ተግባር
ኮሚቴው ፡

- ፩. የአመልካቹን ማስረጃዎች መርምሮ አመልካቹ ፈቃድ እንዲሰጠው ወይም እንዳይሰጠው ለሚኒስትሩ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል ፡
- ፪. አመልካቹ ለፍትሕ ሥራ አካሄድ የሚስማማ የሥነ ምግባር ብቃት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ ማንኛውንም ሰው መጠየቅ ወይም ማስረጃ አስቀርቦ መመርመር ይችላል ፡

፳፪. የኮሚቴው ስብሰባ

- ፩. ኮሚቴው እንደ አስፈላጊነቱ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል ።
- ፪. ከኮሚቴው አባላት አብዛኛዎቹ ከተገኙ ምልአተ ጉባኤ ይሆናል ።
- ፫. የኮሚቴው ውሳኔዎች በስብሰባው በተገኙ አባላት በድምጽ ብልጫ ያልፉሉ ፣ ሆኖም ድምጽ እኩል በኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል ።
- ፬. በዚህ አንቀጽ የተደነገገው እንደ ተጠበቀ ሆኖ፣ ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል ።

፳፫. የጠበቆች የዲሲፕሊን ጉባዔ

- ፩. የሚከተሉት አባላት የሚኖሩት የጠበቆች የዲሲፕሊን ጉባዔ /ከዚህ በኋላ “ጉባዔው” እየተባለ የሚጠራ/ ይኖራል ፡
 - ሀ) የሚኒስቴሩ ሁለት ተወካዮች ፣
 - ለ) የጠበቆች ማኅበር ሁለት ተወካዮች ፣
 - ሐ) የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ተወካይ ።
- ፪. የአንድ አባል የሥራ ዘመን ሁለት ዓመት ሲሆን ፣ የጉባዔው ሰብሳቢ ከአባላቱ ውስጥ በሚኒስትሩ ይሰየማል።

፳፬. የጉባኤው ሥልጣንና ተግባር
ጉባኤው ፡

- ፩. ይህን አዋጅ ወይም በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን የሥነ ምግባር ደንብ ወይም መመሪያ በመተላለፍ በጠበቃ ላይ የሚቀርብ ክስን ተቀብሎ ያጣራል ፣ ይመረምራል ፣
- ፪. በጠበቃው ላይ የቀረበውን ክስ ለማየት የሚያበቃ ማስረጃ መኖሩን ሲያረጋግጥ ጠበቃው መልሱን በ፱ ቀን ውስጥ እንዲያቀርብ በመጥሪያው ላይ በመግለጽ ክስን ለጠበቃው ይልካል ፡

4) Particulars as for the licensing of law firms and related matters shall be stipulated in a directive to be issued in accordance with this Proclamation.

PART THREE
Executive Organs

19. Powers and Duties of the Ministry
The Ministry shall:

- 1) register advocates, issue, renew, suspend or revoke licenses;
- 2) charge fees, determined by the regulations to be issued in accordance with this Proclamation for the service it renders.

20. License Evaluating committee

- 1) There shall be a License Evaluating Committee (hereinafter referred to as “the Committee”) composed of the following members:
 - (a) two representatives of the Ministry;
 - (b) two representatives of the Advocates’ Association;
 - (c) a representative of the federal courts.
- 2) The term of office of a member of the Committee shall be two years and the chairperson of the committee shall be designated by the Minister from among the members.

21. Powers and Duties of the Committee

- The Committee:
- 1) shall submit, after examining the supporting documents produced by the applicant, a recommendation to the Minister as to whether the applicant shall be issued with a license or not.
 - 2) may cause the production of any witness or evidence and examine same with a view to ascertaining the suitability of the advocate’s character in assisting the administration of justice.

22. Meetings of the Committee

- 1) The Committee shall conduct its meetings as frequently as may be required;
- 2) There shall be a quorum where more than half of the members are present;
- 3) Decisions of the committee shall be passed by a majority vote of members present at a meeting. In case of a tie, however, the chairperson shall have a casting vote.
- 4) Without prejudice to the provisions of this Article the Committee may draw up its own rules of procedure.

23. Advocates’ Disciplinary Council

- 1) There shall be Advocates’ Disciplinary Council (hereinafter referred to as “the Council”) Composed of the following members:
 - (a) two representatives of the Ministry;
 - (b) two representatives of the Advocates’ Association;
 - (c) a representative of the federal courts.
- 2) The term of office of a member shall be two years and the chairperson of the council shall be designated by the Minister from among the members thereof.

24. Powers and Duties of the Council

- The Council:
- 1) shall, investigate a charge brought against an advocate violating the provisions of this Proclamation or the Advocates’ Code of Conduct or directives issued in accordance with this Proclamation;
 - 2) shall, where it ascertains that there is adequate evidence to entertain the charge, send the charge to the advocate notifying him in the summons to appear with his reply within 30 days.

፫. በጠበቃው ላይ የቀረበውን ክስና ማስረጃ እንዲሁም በጠበቃው በኩል የተሰጠውን መልስና ማስረጃ ከመረመረ በኋላ ፡

ሀ) ክስ ተገቢ ካልሆነ ወይም በባቂ ማስረጃ ካልተደገፈ ክስን በመሠረዝ ጠበቃው እንዲሰናበት ፡

ለ) ክስ ተገቢና በማስረጃ የተደገፈ ከሆነ እንደ ጥፋቱ ክብደት ፡

፩ ጠበቃው የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠው ፡

፪ ጠበቃው ከአምስት ዓመት ላይ በላይ ጊዜ ከሥራው እንዲታገድ ፡

፫ ከብር ፲፬ (አሥር ሺ ብር) ያልበለጠ ቅጣት እንዲጣልበት ፡

፬ ፈቃዱ ተሠርዞ ስሙ ከመዝገብ እንዲፋቅ ፡ ወይም ፡

፭ ተገቢ ነው ያላቸውን ሌሎች ውሳኔዎች እንዲሰጥ፡

የውሳኔ ሃሳብ ለማረጋገጥ ያቀርባል ፡

፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት ተገቢውን ውሳኔ እስኪወሰድ ድረስ የጥብቅና ፈቃዱን ሊያግድ ይችላል ።

፭. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በጠበቃው ላይ የሚጣለውን የቅጣት መጠን ለመወሰን የወንጀል ሪከርድ ፡ የጠበቃውን የግል ማገደር ወይም ሌላ ተመሳሳይ ማስረጃ መስማትና መመርመር ይችላል ።

፮. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) (ለ) መሠረት የተሰጠው ማንኛውም ውሳኔ በጠበቃው የግል ማገደር ውስጥ እንዲመዘገብ ያደርጋል ።

፯. የጠበቆች የሥነ ምግባር ብቃት የሚጎለብታቸውን ፡ የጥብቅና ሙያ ክብር የሚጠበቅበትን ሁኔታ እያጠና ለማረጋገጥ ሀሳብ ያቀርባል ።

፰. የቀረበውን ማንኛውም ክስ ክስ በቀረበ ከስድስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የመጨረሻ የውሳኔ ሀሳብ ለማረጋገጥ ስትሩ ያቀርባል ። በዚህ ጊዜ ውስጥ ጉዳዩን ለማጠናቀቅ የማይቻልበት በቂ ምክንያት ሲያጋጥም ምክንያቱን በጽሑፍ በመግለጽ ከሦስት ወር የማይበልጥ ተጨማሪ ጊዜ እንዲፈቀድለት ማረጋገጥን በጽሑፍ መጠየቅ ይችላል ።

፳፭. የጉባዔው ስብሰባ

፩. ጉባዔው እንደ አስፈላጊነቱ በማንኛውም ጊዜ መሰብሰብ ይችላል ።

፪. ከጉባዔው አባላት አብዛኛዎቹ ከተገኙ ምልአተ ጉባዔ ይሆናል ።

፫. የጉባዔው ውሳኔዎች በድምጽ ብልጫ ያልፋሉ ፡ ሆኖም ድምጽ እኩል በኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰባው ውሳኔ ድምጽ ይኖረዋል ።

፬. በዚህ አንቀጽ የተደነገገው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ጉባዔው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል ።

፳፮. የማረጋገጥ ሥልጣን

፩. ማረጋገጥ በአንቀጽ ፳፩ ንዑስ አንቀጽ (፩) ወይም በአንቀጽ ፳፱ ንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት ከኮሚቴው ወይም ከጉባዔው የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ ከመረመረ በኋላ ተገቢውን ውሳኔ ይሰጣል ።

፪. ኮሚቴው ወይም ጉባዔው በአግባቡ ያላጣራው ወይም ያላጠነው ፍሬ ነገር ወይም ማስረጃ ካለ ይኸው ተጣርቶ ወይም ተገናዝቦ እንዲቀርብለት ለኮሚቴው ወይም ለጉባዔው ለአንድ ጊዜ መመለስ ይችላል ።

3) shall submit, after examining the charge brought and evidence produced against the advocate and the advocate's reply and evidence thereto, the following recommendations to the Minister:

(a) acquittal of the advocate, by dismissing the charge, where the charge is improper or is not supported by evidences;

(b) where the charge is proper and supported by evidence according to the gravity of the offense:

- 1) a written warning to be given to him;
- 2) to suspend him for a period of not more than five years;
- 3) to impose a fine not exceeding birr 10,000;
- 4) to revoke his license and cause the removal of his name from the Register;
- 5) to give such other appropriate decisions.

4) may temporarily suspend the license until such time that an appropriate decision is given as per Sub-Article (3) of this Article;

5) may examine, where deemed necessary, the antecedents and personal file of the advocate or any other similar evidences in determining the magnitude of the penalty to be imposed;

6) shall cause the recording of any decision approved by the Minister given as per Sub-Article (3) (b) of this Article into the personal file of the advocate;

7) shall undertake studies and submit recommendations to the Ministry on ways of enhancing and the observance of professional conduct;

8) shall submit to the Minister a recommendation regarding the final decision on any charge within a period not exceeding six months. Where there are sufficient grounds for failing to dispose of the case within such time, the council may request the Minister in writing for an additional time not exceeding three months stating the reasons therein.

25. Meetings of the Council

1) The council shall conduct meetings as frequently as required;

2) There shall be a quorum where more than half of the members are present.

3) Decisions of the Council shall be passed by a majority vote of members present at a meeting. In case of a tie, however, the chairperson shall have a casting vote.

4) Without prejudice to the provisions of this Article the council may draw up its own rules of procedure.

26. Powers of the Minister

1) The Minister shall, after considering the recommendations submitted to him by the Committee or the Council in accordance with Sub-Article (1) of Article 21 and Sub-Article 3 of Article 24 respectively, decide as appropriate.

2) He may for once, direct the recommendation for reconsideration by the Committee or the Council where he is of opinion that certain facts or evidences have not been considered by same.

፳፯. የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተና አዘጋጅና የችሎታ ብቃት መለኪያ ቦርድ

- ፩. የሚከተሉት አባላት የሚኖሩት የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተና አዘጋጅና የችሎታ ብቃት መለኪያ ቦርድ /ከዚህ በኋላ “ቦርድ” እየተባለ የሚጠራ/ ይኖራል፡
 - ሀ) የሚኒስቴሩ ሁለት ተወካዮች፤
 - ለ) የጠበቆች ማኅበር ተወካይ፤
 - ሐ) የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ተወካይ፤
 - መ) የሕግ ፋክልቲዎች ተወካይ፤
 - ሠ) በሚኒስትሩ የሚመረጡ ሌሎች ሁለት አባላት።
- ፪. የአንድ አባል የሥራ ዘመን ለአራት ዓመት ሲሆን የቦርዱ ሰብሳቢ በሚኒስትሩ ይመረጣል።

፳፰. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር ቦርድ፡

- ፩. ከሚኒስትሩ ወይም በእርሱ ከሚወከል ባለሥልጣን ጋር በመመካከር በየዓመቱ የጥብቅና ችሎታ መመዘኛ ፈተና እያዘጋጀ በተወሰነ ጊዜና ቦታ ለአመልካቾች ይሰጣል፤
- ፪. የፈተና ወረቀቶችን ያርማል፤ ለማለፊያ የሚያበቃውን ነጥብ ይወስናል፤ የፈተናውን ውጤት ለሚኒስትሩ ወይም በእርሱ ለሚወከል ባለሥልጣን አቅርቦ ሲጸድቅ ውጤቱን በይፋ ያስታውቃል።
- ፫. የሥነ ሥርዓት ደንቡን አዘጋጅቶ ለሚኒስትሩ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በሥራ ላይ ያውላል።

፳፱. በሚኒስትሩ ውሳኔ ላይ ስለሚቀርብ ይግባኝ

- ፩. ሚኒስትሩ የሰጠው ውሳኔ ስሕተት ያለበት ሆኖ ከተገኘ፣ በውሳኔው ቅር የተሰኘው ወገን ውሳኔው በደረሰው በሰላሳ ቀናት ውስጥ ይግባኙን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማቅረብ ይችላል።
- ፪. ፍርድ ቤቱ ወደ ፍሬ ነገር ሳይገባ በሕግ ጉዳይ ላይ ውሳኔ በመስጠት ጉዳዩን ወደ ሚኒስትሩ ይመልሰዋል።
- ፫. የሚኒስትሩ ውሳኔ የሕግ ስሕተት ያለበት ሆኖ ከተገኘ ሚኒስትሩ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ መሠረት በማድረግ ጉዳዩ እንደገና እንዲታይ ያደርጋል።

**ክፍል አራት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

፴. የጠበቃው ገደታዎች ማንኛውም ጠበቃ፡

- ፩. ይህን አዋጅና በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን ደንብና መመሪያ እና የሚሰጡትን ትዕዛዞችና ውሳኔዎች የማክበር፤
- ፪. ከደንበኛው ለሚቀበለው ማንኛውም ዓይነት ክፍያ ደረሰኝ የመስጠት፤
- ፫. በደንበኞቹ ላይ በሙያው ለሚያደርሰው የፍትሐ ብሔር ጥፋት ጉዳት ካሳ እንዲሆን በአንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተደነገገው መሠረት መድን የመግባት፤
- ፴. ፈቃድ ሲያወጣ፣ ሲያደስና ሲተካ በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው ደንብ የሚፈለግበትን የፈቃድ ክፍያ የመክፈል ግዴታ አለበት።

፴፩. ቅጣት

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ የበለጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ሰው፣ በዚህ አዋጅ መሠረት ፈቃድ ሳያወጣ ወይም የጥብቅና ፈቃዱን ሳያሳድስ የጥብቅና አገልግሎት የሰጠ ወይም ለመስጠት የሞከረ እንደሆነ፣ ከብር ፪ ሺ ባላነሰ እና ከብር ፲ ሺ ባልበለጠ የገንዘብ መቀጮ ወይም ከስድስት ወር ባላነሰ እና ከሁለት ዓመት ባልበለጠ እሥራት ይቀጣል።

27. Advocacy Entrance Exam Setting and Competence Certifying Board

- 1) There shall be an Advocacy entrance Exam Setting and Competence Certifying Board (hereinafter referred to as “the Board”) composed of the following members:
 - (a) two representatives of the Ministry;
 - (b) a representative of Advocates’ Association;
 - (c) a representative of the federal courts;
 - (d) a representative of Faculties of Law; and
 - (e) two other members nominated by the Minister.
- 2) the term of office of a member shall be two years and the chairman of the Board shall be nominated by the Minister.

28. Powers and Duties of the Board

The Board shall:

- 1) in consultation with the Minister or an official delegated by him, prepare and give advocacy entrance exams to applicants at fixed place and time;
- 2) mark exam papers, determine the pass-mark and publicize the result after submitting same for approval to the Minister or an official delegated by him;
- 3) issue and submit to the Minister its own rules of procedure and implement same upon approval.

29. Appeal Against the Decision of the Minister

- 1) The person who is aggrieved by the decision of the Minister may, where the decision has an error of law, appeal to the Federal High Court within thirty days from receipt of such a decision.
- 2) The court shall decide on the question of law, without going into the merit, and shall return same to the Minister.
- 3) If the decision of the Minister has an error of law, the Minister shall review the case on the basis of the decision of the court.

**PART FOUR
Miscellaneous Provisions**

30. Duties of the Advocate

Any advocate shall have the duty to:

- 1) observe this Proclamation, and Regulations and directives to be issued in accordance with this Proclamation and orders and decisions given thereof.
- 2) give a receipt in respect of any consideration he receives from his client;
- 3) have an insurance policy, in accordance with Sub-Article (1) of Article 12 with a view to redressing any civil injury or harm to be incurred by his clients, due to his professional default.
- 4) pay the fees required, in obtaining, renewing and replacing a license, by the Regulations to be issued in accordance with this Proclamation.

31. Penalties

Unless the provisions of the Penal code provide a more severe penalty, any person who renders or attempts to render advocacy services without having obtained a license or renewing his license in accordance with this Proclamation shall be punished with a fine not less than 2,000 birr and not exceeding 10,000 birr or imprisonment not less than 6 months and not exceeding 2 years.

፴፮. ደንብ የማውጣት ሥልጣን
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም የሚረዱ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል።

፴፯. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን
ሚኒስትሩ ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም የሚረዱ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

፴፬. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

፩. የዚህ አዋጅ አንቀጽ(፲፩) እንደ ተጠበቀ ሆኖ፣ ይህ አዋጅ በወጣበት ቀን፡

- ሀ) የሕግ ዲግሪ ያለው፡ ወይም
- ለ) የሕግ ዲፕሎማ ያለውና በማናቸውም ፍርድ ቤት ከአሥር ዓመት ላላነሰ የጥብቅና አገልግሎት የሰጠ ወይም በማናቸውም ፍርድ ቤት በዳኝነት ወይም በዐቃቤ ሕግነት ወይም በነገረ ፈጅነት ያገለገለበት ጊዜ ተዳምሮ ከአሥር ዓመት ያላነሰ አገልግሎት ያለው፡

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃ፡
በዚህ አዋጅ መሠረት የፌዴራል ማናቸውም ፍርድ ቤት የጥብቅና ፈቃድ እንደተሰጠው ይቆጠራል።

፪. የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፩ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ይህ አዋጅ በወጣበት ቀን፡

- ሀ) የሕግ ዲፕሎማ ያለው፡ ወይም
- ለ) የሕግ ሰርተፊኬት ኖሮት ከአምስት ዓመት ያላነሰ የጥብቅና አገልግሎት የሰጠ ወይም በማናቸውም ፍርድ ቤት በዳኝነት፣ በዐቃቤ ሕግነት ወይም በነገረ ፈጅነት ያገለገለበት ጊዜ ተዳምሮ ከአምስት አመት ያላነሰ አገልግሎት ያለው፡
- ሐ) ሰርተፊኬት ሳይኖረው ከአስር ዓመት ላላነሰ የጥብቅና አገልግሎት የሰጠ ወይም በማናቸውም ፍርድ ቤት በዳኝነት ወይም በዐቃቤ ሕግነት ወይም በነገረ ፈጅነት ያገለገለበት ጊዜ ተዳምሮ ከአስር ዓመት ያላነሰ አገልግሎት ያለውና በሚኒስቴሩ የተሰጠውን ፈተና ያለፈ፡
የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጠበቃ ፡
በዚህ አዋጅ መሠረት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የጥብቅና ፈቃድ እንደተሰጠው ይቆጠራል።

፴፭. ስለተሻሻሉና ተፈጻሚነት ስለሌላቸው ሕጎች

፩. ስለጠበቆች በመዝገብ መግባት የወጣው ደንብ /የሕግ ክፍል ማስታወቂያ ቁጥር ፻፳፯/፲፱፻፵፬ በዚህ አዋጅ ተሸራል።

፪. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ሕግ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፴፮. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከየካቲት ፱ ቀን ፲፱፻፺፪ ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ የካቲት ፱ ቀን ፲፱፻፺፪ ዓ.ም.

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

32. Power to Issue Regulations

The Council of Ministers may issue Regulations necessary for the proper implementation of this Proclamation.

33. Power to Issue Directives

The Minister may issue directives necessary for the proper implementation of this Proclamation.

34. Transitory Provisions

1) Without prejudice to Article 11. of this Proclamation, an advocate of Federal Courts who fulfils the following conditions shall be deemed to have been issued with federal courts advocacy license in accordance with this Proclamation, where he is:

- (a) a holder of a degree in law; or
- (b) a holder of a diploma in law and has served for a minimum of ten years as an advocate or whose experience as a judge, public prosecutor or as an attorney in any court, adds up to not less than ten years;

2) Without prejudice to Article 11 of this Proclamation, an advocate of a Federal First Instance Court who fulfils the following conditions shall be deemed to have been issued with a federal first instance court advocacy license in accordance with this Proclamation where he:

- (a) is a holder of a diploma in law; or
- (b) has a certificate in law and has served for a minimum of five years as an advocate or whose experience as a judge, public prosecutor, or as an attorney in any court, adds up to not less than five years;
- (c) has served, without a certificate, for a minimum of ten years as an advocate or whose experience as a judge, a public prosecutor, or as an attorney in any court, is not less than ten years and has passed the examination set by the Ministry.

35. Repealed and Inapplicable Laws

- 1) Courts (Registration of Advocates) Rules. (Legal Notice No. 166/ 1952) is hereby repealed.
- 2) Any law inconsistent with the provisions of this Proclamation may not apply to matters covered under this Proclamation.

36. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 9th day of March, 2000.

Done at Addis Ababa, this 9th day of March, 2000

NEGASO GIDADA (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA